



April 1, 2018

Oneamhara1@gmail.com

www.oneamhara.org

ከአንድ አማራ ንቅናቄ

የዶ/ር አብይ አህመድ መመረጥን አስመልክቶ የተሰጠ መግለጫ

የአንድ አማራ ንቅናቄ ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሃገራችን መስቀለኛ መንገድ ላይ በደረሰችበት በዚህ ወቅት ላይ በመመረጥዎ ሃላፊነትዎን ከመቼውም ጊዜ በላይ ወሳኝና ታሪካዊ ያደርገዋል ብለን እናምናለን።

የአማራው ሕዝባችን የእርሶን መመረጥ አስመልክቶ የብሄር ፣ የቋንቋና ፣ የማንነት ድንበር ሳያግደው ለእርሶ ያሳዩው ድጋፍና እምነት በግልጽ የሚታይ ሃቅ ነው። አማራው ትላንትም ዛሬም ሆነ ወደፊት በሃሳብ ጥራት በስልጡንና ጨዋ የፖለቲካ ባህል ለሚያምን ፡ ሃገራዊና ህዝባዊ አመለካከት ያላቸውን መሪዎች የሚከተልና የሚያከብር በመሆኑ እርስዎ ከዚህ ቀደም በአደባባይ ካቀረቡት ወገናዊና ስነምግባራዊ አቀራረብ መነሻ በማድረግ ድጋፉን ያለማንገራገር እየገለጸ ይገኛል።

ሃገራችን ኢትዮጵያ ከተጋረጠባት አደጋና ከገባችበት ከፍተኛ የፖለቲካ አጣብቂኝ ለመላቀቅ ስር ነቀል የፖለቲካ መፍትሄ በሚያስፈልግበት በዚህ ቀውጢ ጊዜ እንደቀደሙት ጠቅላይ ሚኒስትር የሕወሃትን የዘረፋና የጭቆና አገዛዝ ለማስቀጠል በታለመ መልኩ የመሪነት ስልጣኑን ይቀበላሉ ብለን የማናምን በመሆኑ የሃላፊነት ጊዜዎን በተስፋና በበጎ ምኞት የምንመለከተው መሆኑን እንገልጻለን።

ዘረኛውና ዘራው የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን ከተነሳበት አደገኛ ሕዝባዊ ተቃውሞና ተቀባይነት የማጣት አደጋ ብቸኛው መውጫ መፍትሄው አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር በመቀየር ለውጥ ይመጣል ብለን እናምናለን። ነገር ግን የሃገራችን ኢትዮጵያን ስም በመልካምና በክብር አንደበት በመጥራት ላሳዩን ክብር ከጽንፈኛና ዘራው የትግራይ አብራሃም የተሻሉ ሊሆኑ ይችላሉ በማለት እንገምታለን።

ምንም እንኳን አማራውን በይፋ የወከለ፣ አውነተኛ ወኪል በግልጽ ያልተሳተፈበት ምርጫ ፍትሃዊና ሁሉን ያካተተ ነው ባይባልም ፡ በተጨማሪም የብክጫን አመራር አካላት አማራውን ይወክላሉ ብለን ባናምንም እርስዎ ለመመረጥዎ ሙሉ የብክጫን አባላት ድምጻቸውን መስጠታቸው ለማሸነፍዎ ትልቅ ሚና እንዳለው ጠንቅቀው ተረድተዋል ብለን እናምናለን። ሃገራችን ከገባችበት ችግር አንጻር ዶክተር አብይ አህመድን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት በመመረጥዎ ሁኔታውን አጠቃላይ ከታች የሚመለከተውን የምኞትና የተግባር መግለጫ ሰጥተናል።

1. ዘረኛውና ዘራጫው የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን በአማራ-ነታቸው ብቻ ያለምክንያት የታሰሩትን እና ሌሎችንም ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ስልጣን እስረኞችን ባስቸኳይ መፍታት
2. ያለ ሕግ አግባብና በኢሰብአዊ አያያዝ በባርነት ጥላ ስር ውለው ያሉ ወገኖቻችንን እና በማንኛውም አገልግሎት ስብሰታ በትግራይ ግፊቶች የተወሰደውን የአማራ መሪነት የሆነውን የወልቃይት ጠገዳ፣ ሁመራ፣ አላማጣና፣ ኮረም ወደ ቀደመ ባለቤታቸው የአማራ ደዘታ ከተገቢው ካስጋር እንዲመለሱ ማድረግ
3. በሃገራችንና በህዝባችን ላይ የተጣለውን የህገ አራዊት የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ማንሳት፡
4. በትግራይዎች የበላይነት የሚዘወረው የኢኮኖሚ ፤ ወታደራዊና ፤ የደህንነት መዋቅር ሁሉንም የሃገሪቷን ሕዝቦች ሊወክል በሚችል ደረጃ ተከልሶ እንዲዋቀር ተጨባጭ እርምጃን መውሰድ
5. ሁሉንም የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ህዝባዊ ውይይት እና መግባባትን መፍጠር

ሕዝባችን በጽናትና በቁርጠኝነት ልጆቹን እየገበረ ሲያካሂድ የቆየውን የሰው ጥላቻ የሰላምና የዲሞክራሲ ትግል በጥገናዊ ለውጥና በተስፋ የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ሳይዘናጋ የሚካሄደውን የሰው ጥላቻ ሂደት በንቃት በመከታተል በትግሉ እየተቀዳጀ ያለውን ድል እንዳይነጠቅ በተጠንቀቅ ከመቼውም ግዜ በላይ ነቅቶ መጠበቅ ይኖርበታል። አዲሱም የሃገሪቷ መሪ ሆነው የተመረጡት ዶ/ር አብይ አህመድ ከአገዛዙ በተቃራኒ ሲያራምዱ የቆዩትን ሕዝባዊነት በበለጠ አጎልብተው በተስፋና በድጋፍ ከጎናቸው የቆመውን የኢትዮጵያን ሕዝብ ከሚያሳዝንና የሃገሪቱን ሰላማዊ የሰው ጥላቻ ተስፋ ከሚያጨልም ድርጊት ተቆጥበው ከሕዝብ ጎን እንዲቆሙ እና በመጭው የስልጣን ጊዜዎት መሰረታዊ ለውጦችን በአፋጣኛ እንዲፈጽሙ እናሳስባለን።

ድል ለሕዝባችን!!!

እውነተኛ አማራ እንኳን ተነጋግሮ ተያይቶ መግባባት አለበት !!!

አንድ አማራ ንቅናቄ